

ለትግራይ ታጋዮች የቀረበ ጥሪ
ጥሪ አቅራቢ ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay)

ወያኔዎች አብይን አሳምነው ባድመ፣ዛላምበሳ እና ቡሬ ለኤርትራ እንዲሰጥ ወትውተው ውሳኔ ላይ ደርሰው ከ60 ሺሕ ኢትዮጵያውያን በላይ ህይወታቸውንና አካላቸው የሰውባቸው በታዎች ከንቱ መስዋዕት እንዲሆን አድርገዋል።

የወያኔ ትግራይ መሪዎች ብዙዎቹ “ኤርትራኖች” እንደሆኑ ብዙ ጊዜ የተነጋገርንበት ስለሆነ ወደ እዛው አልገባም። ዋናው ተጠያቂዎቹ ትውልደ ኤርትራ እና ትግሬዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ቀንደኛ ተጠያቂዎች በትውልዳቸው ትግሬዎች የሆኑትን እና ለነዚህ መሪዎች አምኖ 27 አመት በኢትዮጵያ ህልውና የተቋመሩ የውጭ ቅጥረኞችን አጅበው ፤ደግፈው ወደ መንግሥት ሥልጣን ያመጡልን አብዛኛው የትግራይ ሕዝብ ተጠያቂ ነው።

የወያኔ መሪዎች ‘ጸረ አገር’ ናቸው፤ ‘ቅጥረኞች’ ናቸው “ብሔራዊ ስሜት የሚባል DNA ከህዋሳታቸው ውስጥ የለም” ጸረ ብሔራዊ ሰንደቃላማ፤ጸረ ታሪክ፤ በደም እና በክሕደት የሚጓዙ ክፉ አራዊቶች ናቸው። ‘አትደግፉዎቸው’ እያልን ለ27 አመት ሙሉ የትግራይን ሕዝብ ብንመክርም፤ መልሳቸው እኛን መስደብ ነበር። በተለይ በእኔ እና በጥቂት ወዳጆቼ ላይ የወያኔ ትግራይ “ጀሌዎች” ጭራሽኑ ትግሬነታችን ሁሉ ለመንጠቅ ሞክረዋል። ያ ሁሉ ችለን 27 አመት ተጉዘን፤ ይህ ካሃዲ ቡድን በየቀኑ የሚወሰዳቸው እርምጃዎች ‘ባዕድ’ የማያደርገው የባዕድ ስራ እየወሰኑ ውሳኔዎቻቸው ኢሕጋዊ መሆናቸውን በማስረጃ ብናሳያቸውም፤ በምንም መልኩ ሊሰሙን አልቻሉም።

አሁን ባዳ ለኢሳያስ ተሰጠች ሲባል የወያኔ ‘ጀሌዎች’ መንጫጫት ጀምረዋል። ጉዳዩ የሚያሳዝን ቢሆንም፤ እኔ ደግሞ እንኳን ደስ አላቸሁ! እሰየው እላለሁ። ስቃዩ አሁን ሊሰማችሁና ስታለቅሱ ማየቴ እጅግ “ደስ ባይለኝም” እጅግ ደስ ብሎኛል። ተው የሚታመኑ አይደሉም ብንል እኛን ማመን አቅቶአችሁ የመሪዎቻችሁን ‘ውሸት’ ትመገቡ ነበር። መጨረሻ ሌለውን ሕዝብ እንዳስለቀሱት እናንተም እንደሚያስለቅሱ እርግጠኛ ነበርኩ። ይኼው ዛሬ እንናተንም ደረሱላችሁ።

ደጋግመን ያለመሰልቸት ቢረዳችሁ ብለን “የአማራ መሬት” ለሱዳን አስረክበው፤ ሌላውንም አገራዊ እሴቶችን ሁሉም ሸጠው፤ሸጠው ሲያልቅባቸው መጨረሻ ወደ ትግራይ መሬት እንደሚዘሩ ይህ መዘዝ እንደሚያመጡባችሁ ነግረናል። ኤርትራን ባሕርን አስገንጥሎ ያለ ባሕር ሲያስቀሩንና ውሳኔውን ስንቃወም የናንተ መልስ “ዓሰብ ዓሰብ” የሚሉ “ደርጎች ናቸው”፤ “ጦርነት ናፋቂዎች” “የከሰሩ ናቸው” እንዲህ ናቸው፤እንዲህ ናቸው.... እያላችሁ መሪዎቻችሁ የመገቡዎችሁን ውሸት እናንተ ተቀብላችሁ ‘ጀሌነታችሁ’ ለማስመስከር ሰደባችሁን። ያንን ሁሉ ችለን “የአልጀሪስ ስምምነት” ጸረ ኢትዮጵያ እና በሁለቱም ተሟጋች ወገኖች ትውልዳቸው ኤርትራኖች እና በኤርትራኖች ውክልና የተካሄደ ነው ብለን ብንልም፤ ያኔም አንሰማችሁም ብላችሁ የሰላም ማምጫያ በር ነው አፋችሁ ክደኑ እያላችሁ

ሰደባችሁን። አሁን መጨረሻ ያ ሁሉ የአማራ መሬት ለሱዳኖች ሸጠው ሲያልቅባቸው ወደ ትግራይ መሬት በመዞር “ባድመን እና ዛላምበሳን...” ወደ ኤርትራ በነፃ ሰጡ። ነገ ሻዕቢያ ጦሩን አሰማርቶ ወደ ወልቃይ ቢገባ እና አጋመ አውራጃም የኔ ነው ብሎ ጦሩን ቢያሰማራ፤ ዋስትናችሁ ምንድን ነው? ምክንያቱም ለኢሳያስ ወደ ባድመ መምጣት ምክንያቱ ባድመ ሳይሆን ምክንያቱ ሌላ ነው። ዛሬም ባድመ ቢሰጥ ነገ ወልቃይት ይገባል። እንደ አለቆቻችሁ’አሲያስ አያደርገውም! “አብዲል እንዴ?” “የጠላ ቤት የደርጎች ወሬ ነው” ብላችሁ ካላጣጣላችሁት ፤ “ኢሳያስ ካበደ ዘመን ሆኖታል ነገም ወልቃይት ይጠይቃል።” ወያኔዎች ዕድሜ ከሰጣቸው አማራ ከሚወስደው ወንድማችን ይውደው ብለው ወልቃይትንም ሽሬ-እንዳሰላሰ አንደሚሰጣቸው ዋስትና አለን ማለት አትችሉም? ለባድመ ለዛላምበሳ..ዋስትና ከሌላችሁ ለወልቃይት ለዓሊቴና ለዓዲግራት ሽሬ ምን ዋስትና አላችሁ? “ንዓደየ- አነ -ንዓደየ” አጫፋሪ ተከታይ ጀሌዎች እስካላጡ ድረስ “ኢትዮጵያ አየር መንገድን፤ ኤሌክትሪክን እና ዋና ዋና ዕምብርት ያገሪቷ ሞቶሮች ለአልጠግብ ባይ የውጭ እና የውስጥ ከበርቴ እስከሸጡባቸው ድረስ ገና መቀሌንም ለውጭ ኢንቬስተር ለባለ ሃብቶች ይሸጡባቸዋል። ዋስትና አላችሁ? ምንምን? ለባድሜ ከሌላችሁ ለሌላው እንደማትሸጥ ምን ዋስትና አላችሁ?

ባድሜ ዛላምበሳ እና ቡሬ ዓዲምሩግ (ባዳ) የትግራይ መስተዳድር የነበሩ ናቸው (ሦስቱን አውቃቸዋለሁ)። ሻዕቢያ ጦሩን ክተት ብሎ ወደ ባድመ አስገብቶ ሲያበቃ በኢትዮጵያውያኖች ድረሱልን ኡኡታ ዕርዳታ ተደርጎ ሻዕቢያ ‘ተዋርዶ ሸሽቶ’ ወጣ። ብዙ ሺሕ ሕዝብ መስዋእት ተደርጎ ሻዕቢያ ከተባረረ በኋላ ማንም ሳያስገድዳቸው (ኤርትራም እርዋ ወደ አልጄሪስ ሳትሄድ) እነ መለስ ዜናዊ ‘በሻጥር’ እራሳቸው “ወደ አልጄሪስ ሄደው” ጾሮና የትግራይ መሬት ነው ቢባሉ አንወስድም የኤርትራ ነው ብለው ዳኞችን ግራ አጋብተውና ዳኞቹ እስኪገርማቸው ድረስ ‘ለኤርትራኖች ስጡባቸው ብለው አስገደድባቸው። ዳኞቹም ገርሟቸው ካላችሁስ እሺ ብለው “ሰጥባቸው”። የተቀረው ባድሜንም መጨረሻ ወያኔ “እሺ” ብሎ ዛሬም ይኼው ለናት አገራቸው ለኤርትራ ሸለሟት። ከዚህ ዜና በኋላ ትግሬዎች በየ “ገዛ ተጋሩ ፓልቶክ” እየየ!! ብለው ምርር ብለው ማልቀስ ጀምረዋል። እኔ ደግሞ ‘በደምብ አልቅሱ! እሰየው! ይውጣላችሁ! ብታለቅሱም እራሳችሁ ያመጣችሁት ጣጣ ነውና እራሳችሁ ተዋጡት” እላለሁ። ወያኔዎች የሚታመኑ አይደሉም፤ “አትመንባቸው” ብለን ብንወተውት መልሳችሁ “ስድብ ነበር።

ይግረም ብሎ አሁንም አንዳንድ ደናቁርት ጀዎችሌ ወያኔዎች ብምንም መልኩ አንክዳቸውም ምንምን እንኳ ውሳኔው ስህተት ቢሆንም፤መስዋእት የከፉ ስለሆኑ... |ሲል አንድ እንደርታዊ ሽማግሌ (ላስ ሼጋስ) በገዛ ተጋሩ ፓልቶክ ሲናገር ሰምቼው ‘እነዚህ ሰዎች ነገ እናታቸውን ሚስታቸውን ቢደፍሩላቸውም ምንም እንኳ ስሕተት ቢሆንም መስዋእት የከፈሉ አርበኞቻችን ስለሆኑ...” እያሉ ይቀር እንደሚሏቸው ከዚህ መረዳት ይቻላል። ብየ አግራሞቴን ይገጥ ከፓልቶኩ ወጣሁ። አንዱ ሰላማዊ የተባለ ጎበዝ ትግሬ እነዚህ ሰካራሞች ናቸው ፖለቲከኞች አይደሉም ብሎ ሲከራከር “ለጂራ” የተባሉ ምስኪን ጀሌ ‘አትሰደባቸው’ ፐርሰናል ነው” እያለች ትከላከልላቸው ነበር። ሰላማዊም “ሰካራማች አይደሉም ብለሽ

የመከራከር ሙብትሽ ነው እኔ ግን እነዚህ ሰዎች ፖለቲከኞች ሳይሆኑ ናላቸው በመጠጥ የዞረ ብሔራዊ ጉዳዮችን በቅጡ ያልተረዱ፤ በቀላሉ በሌሎች ሊሸነፍ የሚችል በመጠጥ ሱሰኞነት የደከሙ ናቸው፤ አገር ያስደፈሩ ቅጥረኞች ናቸው” ቢላትም ያው “የለየላት ካልት ስለሆነች መከላከሉን ቀጥላበታለች።

ጀሌዎች ሆይ! አሁን ማልቀሱን ተውት እና፤ እርግፍ አድርጋችሁ “ወያኔ” የሚባሉ መሪዎቻቸውሁ ከትግራይ መሬት አስወግዱ። የመጀመሪያ አርምጃ መውሰድ ያለባችሁ ነባር የትግራይ ተዋጊዎች በሰራዊትም ይሁን በሌላ ስራ የተሰማራ ታጋይ ጥሪ አስተላልፋችሁ (በድብቅም በይፋም) ስብሰባ እንዲጠራ በማድረግ ውይይት ካደረጋችሁ በኋላ ፤ ሳትውሉ ሳታድሩ “መላው የወያኔ አመራር” በታጋዮች ቁጥጥር ስር አውላችሁ /እስርዎቻው”። ከዚያ ማን እና ለምንስ እንዲህ ያለ ትዕዛዝ ሊያጸድቅ አንደተገፋፋ እንዲጣራ የትግራይ ወታደራዊ (የታጋዮች) መፈንቅለ ህወሓት በማካሄድ፤ ሓላፊነት የሚወስዱትን በሚቋቋም አጣሪ ኮሚቴ እንዲጣራ።

አጣሪ ኮሚቴዎች በታጠቁ ሰዎች መሆን አለበት። ሕዝብ ውሳኔ አሳልፎ ነው የተላለፈው ካሉም በየትኛው ስብሰባ እንዲህ ያለ ውሳኔ እንደተላለፈ “መፈንቅለ ወያኔ” ኮሚቴው ማጣራት አለበት። የትግራይ ምሁራን አሁን ትልቅ ፈተና አላችሁ ይህንን እንድትወጡ ታጋዮችን መጥራት እና ማስተባበር ይኖርባችኋል።ካልሆነ ማልቀስ የሚፈይደው ነገር የለም። ነገ ወልቃይት፤ሸሬ፤ከዚያም አዲግራት መምጣቱና ከዚያም “ለሳም ስንል ተሰማምተናል ውሰዱ” ማለታቸውን አይቀርም። እናታቸውን ኢትዮጵያ ማሻሻጥ የለመዱ “የባዕድ ደላሎች” ስለሆኑ “ትግራይን” ማሻሻጥ አዲስ አይሆንባቸውም። ጉዳዩ አንጀቴን ቢያሳርርረኝም፤ ስታለቅሱ ሰምቼ ግን እሰየው! ነው ያልኩት። በጣም ነው የረካሁት! ያመረታችሁት ነው ያፈሳችሁት! የማይታመን ማመን ውጤቱ ይኼው ነው።የአማራ መሬት ለሱዳን አሳልፈው ሰጥተዋል ብለን ስንል አንዳልሰደባችሁን ሁሉ ዛሬ በባድሜ ስታለቅሱ ጥሩ መማሪያ አምላክ ልኮላችኋል። ከዚህ ወዲያ ልብ ከገዛችሁ ማለት ነው። ግን እጠራጠላሁ ልብ የምትገዙ አትመስሉም። የሚያሳዝነው ግን ከመላ አገራችን ከጫፍ ጫፍ መጥቶ ደሙን አፍስሶ ያስከበረውን መሬት በአለቆቻችሁ ላይ ባትበቀሉ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከቶውንም ይቅር የሚላችሁ አይመስለኝም።ኢሳያስ ነገ ወደ ወልቃይት ወደ ሸሬ እና አዲግራት ቢመጣ የሚረዳችሁ እንደሌለ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ የወያኔ መሪዎች ላይ ዕርምጃ ውሰዱ! አገር ሱቅ አይደለም ለችርቻሮ የሚሸጥ። መልዕክቴን ተግባራዊ አንደምታደርጉት ተስፋ አለኝ!!

አመሰግናለሁ

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) getachre@aol.com